



የየካቲት 12 የመታሰቢያ ቀን በቶሮንቶ ተዘከረ

የዛሬ 78 ዓመት የጣሊያን ፋሺስቶች ኢትዮጵያን በግፍ ከወረሩ በሁዋላ በአዲስ አበባ ከተማ በግራዚያኒ ላይ የመግደል ሙከራ ተደርጎ በቆሰለ ጊዜ በፋሺስት ወታደሮች ትእዛዝና ቀጥታ ተሳትፎ እንዲሁም በባንዳ ወታደሮች በመታገዝ በአዲስ አበባ ነዋሪ ላይ ሴት፣ ልጅ፣ ህጻን፣ ሽማግሌ፣ አካለ ስንኩል፣ ወጣት ሳይለይ በጭካኔ በጥይት፣ በእሳት፣ በቦንብ፣ በስቅላት የተጨፈጨፉበትና በሶስት ቀን ብቻ ከ30000 ሰው በላይ ያለቀበትን ቀን ለመዘከር ቅዳሜ ፌብሩዋሪ 22 ቀን 2014 ዓ/ም 427 St. Paul's United Church ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ በቶሮንቶ ከተማ ታስቦ ውሏል።



ይህን የሰማዕታት ቀን ከአዲስ አበባ ጀምሮ በተለያዩ የአወሮፓ የአሜሪካና የካናዳ ከተሞች ከየካቲት 12 ቀን ጀምሮ ባሉት ቀናት በጸሎት፣ በስብሰባና በተለያዩ መንገዶች የተዘከረ መሆኑን፣ እንዲሁም በፋሺስትነቱና በአረመኔነቱ ተከሶ ለፍርድ የቀረበው ወንጀለኛ ግራዚያኒ የመታሰቢያ ሀውልት በጣሊያን ሙተክሉን በመቃወምና በማውገዝ ዓለምአቀፍ እንቅስቃሴ መፈጠሩም ታውቋል።



በቶሮንቶ ከተማ የየካቲት 12 የሰማዕታት ቀን ለመዘከር ከሌሎች አገሮች ጋር በተመሳሳይ ጊዜ ለማክበር በአጭር ጊዜ ዝግጅት የተደረገ ነበር።

በሰማዕታት ዝክሩ ላይ እናት አባቶቻችን ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍለው ያቆዩንን አገርና ታሪክ በእኛ ዘመን በተለይም የአገር አጥፊው የወያኔ ቡድን ከመጣ ጀምሮ ታሪካችን እየተረሳ፣ እየተበረዘና ሌላ የሀሰት ታሪክ እየተፈበረከ በመምጣቱ ሳቢያ ወደፊት ታሪካችን ደብዛው እንዳይጠፋ መጠበቅና ለትውልድ ማውረስ ሃላፊነት አለብን በሚል የተጀመረ መሆኑን በመጥቀስ ለሰማዕታቱ የህሊና ጸሎት በማድረግና ሻማ በማብራት የታሰቡ ሲሆን፣ የኢትዮጵያና የጣሊያን ጦርነት ከሚለው የጳውሎስ ኞኞ መጽሐፍ የየካቲት 12ን ጭፍጨፋ የሚገልጽ አጠር ያለ ክፍል ለትውስታ ተነቧል።

በመቀጠልም ይህን የመታሰቢያ ቀን የመዘከሩ ሀሳብ እንዴት እንደተነሳና ተግባራዊ እንደሆነ ሀሳቡን ካቀረቡትና ከአዘጋጆቹ አንዱ ገለጻ አድርገዋል።

በመቀጠልም የተለያዩ ሰዎች ሀሳባቸውንና አስተያየታቸውን በመድረኩ ላይ እየወጡ ገልጸዋል።



የሁሉም ሀሳብ ሲጠቃለል፣ አባቶቻችንና እናቶቻችን ያወረሱንን ታሪክና አገር መጠበቅ እንዳለብን፣ ታሪካችንን ማወቅና መማር እንደሚገባን የታሪክ መጻሕፍቶችን በማንበብና እውነተኛውን ታሪክ በማወቅ ሀሰተኞቹን ማጋለጥና መታገል እንዳለብን በማሳሰብ፣ ይህን አይነት ታሪክ የመጠበቅ ስራ ወደፊት ሰፊ ባለና ሁሉንም ወገን ባሳተፈ መንገድ ወደፊት መቀጠልና መከበር እንዳለበት በመጥቀስ፣ ዘሬ በወያኔን በኢትዮጵያ ጠላቶች እየተበረዘና እየተደለዘ እየጠፋ ሌላ ታሪክ እየተሰራ ያለውን ለመታገል ቆርጠን በመነሳት ሃላፊነታችንን መወጣት እንዳለብን በማሳሰብ፣ እንዲሁም ታሪክን መዘከር ብቻ ሳይሆን የጸረ ወያኔ ትግሉን በቁርጠኝነት በመግፋት በሀገር ቤት የሚደረገውን የተቃውሞ ትግል በመደገፍ ድርጅቶችን መርዳት እንዳለብንና በአንድነት መቆም እንዳለብን በማሳሰብ ንግግር አድርገዋል።

በመጨረሻም በሚቀጥለው ዐመት የሰማዕታቱ ቀን መታሰቢያ ቀደም ብሎ በመዘጋጀትና ሰፊ ባለ ሁኔታ ለማክበር በመስማማትና በመወሰን ፕሮግራሙ ተጠናቋል።